

CLEAR THE AIR

«እንፋሎት ከማጨስዎ በፊት ሁለት ጊዜ ያሰቡ። ወደ ኋላ ተመልሰው፣
ጥልቅ ትንፋሽ ይውሰዱ እና እንደ ከማህበረሰብዎ ጋር መተሳሰር ወይም በበጎ
ፈቃደኝነት ማገልገል የመሳሰሉ ሕይወትን ለመቋቋም የሚያስችሉ ሌሎች
መንገዶችን ይፈልጉ።»

አሌክ፣ ከፊሊፒን ማህበረሰብ

ለድጋፍ በ 13 78 48 ላይ ኩዊትላይን ይደውሉ።
ነፃ አስተርጓሚ መጠየቅ ይቻላል።



ስለ እንፋሎት ማጨስ
(ሽይፒንግ) የበለጠ ለማወቅ የ
QR ኮዱን ሰካን ያድርጉ።



Queensland
Government